

ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ቸገንጉርጉርነቱን ሊቀደር ከቶ ይቻላልን?

(ትንቢተ ኤርምያስ13:23)



ከምናሴ መስፍን - ፍርድ

በዚች ባለንበት ፕላኔት ላይ የሰው ልጅን አስተሳሰብ ወይም ህገ-ልዩና ከሚጻፍት ረቂቅ ክንውኖች መሆኑን የሰነ መለኮት ወይም የሰነ ፅሁፍ ሀብቶች ውስጥ ታላቁ መጽሐፍ (መጽሐፍ ቅዱስ) አቢዩ ነው። ታላቁ መጽሐፍ ስለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያኖች ምንነት በቅጡ ይናገራል።

ምንም እንኳን በአገራችን የኢትዮጵያን ታሪካዊ ጠላቶች ዘመቻ - ከውጭም ሆነ ከውስጥ አኩሪ ጡት ነክሽ ልጆቻቸው የሚሰነዘሩ - ዘርፈ ብዙ አርባዎችን የማጥፋት ዘመቻዎች አንዱ ሐገ ቃል ሆኖ የሚመነዘሩ ቢበዙም አነርሱ ስራ-ሳቸው አንቅልፍ ያጣሉ አንጅ አምላክ ኪዳንን ይጠብቃት ዘንጅ ኢትዮጵያ አንዳች አትሆንም።

አንዳንድ የታሪክ ጸሀፊዎችም ወይንም አግዚአብሄርን የማያውቁ ሃቀን በማዛባት አግዚአብሄር ከላይ የሠራትን ኪዳናዊት ኢትዮጵያን ለማጥፋት ብዙ ይዳክሩ አንዷ አሷ አንደሆነ ህልውናዋ ከላይ ከሰማይ የታወቀ በዚህ ማንነቷ ታውቃ የኖረችና ወደፊትም የምትኖር ሀገር ነች።

በርካታ የክርስቲና ኃይማኖት አባቶች ስለኢትዮጵያ ማንነት በሚጽፏቸው ማጻሕፍት ውስጥ ኢትዮጵያንና አርሷ ስትጋደልላቸው የኖረችውን መለኮታዊና ይዘታዎቿን አፈራርሰው ለመደምሰስ፣ በግልጽና ወይም በሰውር ታጥቀው የተነሱባትን ባላጋራዎቿን ደግሞ ስለሚጠብቃቸው አጅግ አስፈሪ ፍዴ በማስጠንቀቅ በጋራ አግዚአብሄር ፊት ንስሃ ገብተው ከአኩሪ ዓላማቸው ይመለሱ ዘንጅ መማጸቱ ይገባል ብለዋል።

ኢትዮጵያ በየዘመናቱ አጅግ መጠነ ሠፊ ጥቃቶች ተሰንዝረውባት በርካታ መከራዎችን አስተናግዷለች። ጥቃቱ የሕዝቡን ሕይወት ጭምር አጥፍቷል። በሁሉም የመከራ ዘመናት ግን የአግዚአብሄር መለኮታዊ ጥበቃ ህያው ነው። ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን ለማጥፋት ዲያብሎስ የተጠቀማቸውን የአስከዳራውን ሶስት አኩሪ የታሪክ ክንውኖች አስኪ አንቃኝ።

የመጀመርያው የዲያብሎስ ወይም ጉዲት በምትባል ኢትዮጵያዊት ንግሥት የተፈጸመ ነው። ይህችው ንግሥት በ 960 ዓም አክሱም ደረሰ በመሄድ ደብረዳሞን ጨምሮ በርካታ አብያተ ክርስቲያናትን አውራጭ፣ ቅርሶችን አቃጥላ ነዋሪውን በአሳት አቃጥላ ፈጅታለች። የዲያብሎስ ኢትዮጵያዊውን የአክሱም ሥርወ መንግስቱን ደምሳ በምትኩ የራስዋን አስተዳደር መሥርታለች ይባላል። አንዳንድ የታሪክ ተመራማሪዎች ጉዲት ከደቡብ የኢትዮጵያ ክልል የመጣች ነች ሲሉ አንዳንዶች ከአገው ሕዝብ የተገኘች ቤተ እስራኤላውያን ነች ይላሉ። የዲያብሎስ ጉዲት ክርስቲያንና ክርስቲያኖችን አንዲሁም የአክሱም ሰርዎ መንግስትን ለማፍረስ ብትንቀሳቀሱም ከርሷ በሁሉ የተመሰረተው የዛግዊ ስረዎ መንግስት ግን በንጉሥባላለባ አማካኝነት ክርስቲያን አንደገና በመቀበል በዓለም አስደናቂ የሆነውን የላሊበላ ውቅር አብያተ ተክርስቲያንን በማነፅና በመገንባት ደግሞ የኢትዮጵያን መፅሐፍ ቅዱሳዊ ዘላለማዊነት አረጋግጧል።

ሁለተኛው ትልቁ የኢትዮጵያ መከራ የተነሳራው የነቢዩ መሃመድን ኢትዮጵያን አንዳትነት ትዕዛዝን ባለማክበር አህመድ ግራኝ የተባለ ጦረኛ ከምስራቅ ኢትዮጵያ በመነሳት ክርስቲያን ኃይማኖትን ለማጥፋት ጦር ሰብቆ በተነሳሰበት ምቀት ነበር። በ 1528 ዓም አህመድ ግራኝ በሸዋ፣ ጎንደር፣ ወሎና ትግራይ ይገኙ የነበሩ አብያተ ክርስቲያናትን በማቃጠል ክርስቲያኑን ፈጅቶ መንግስቱን አቃጠለ። በወቅቱ የኢትዮጵያ ንጉሥ የነበሩት አጼ ልብነድግል ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረጉ ሲዋጉ ብዙ ሕዝብ አለቀባቸው። አጼ ልብነድግል የፖርቱጋሎቹን ርዳታ ቢጠይቁም አንዱን በአፋጣኝ ስላልደረሰላቸው ትግራይ ውስጥ በሚገኘው ደብረዳሞ ገዳም ውስጥ ተሸሽገው አንዳት አዘያዱ ሕይወታቸው አስፈረ። በ 1543 ዓም የአጼ ልብነድግል ልጅ አጼ ገላውዲዎስ ዙፋኑን ከወረሰ በኋላ ውጊያውን በማፋፋም ግራኝን ጣና ሃይቅ አካባቢ ድብቅ በመምታት የሀገሪቱን ሳልውና ደግሞ በማደስና ክርስቲያኑን በማነጽ የደመጠኑን ቤተክርስቲያናትን መገንባት ጀመረ። በ 1559 አጼ ገላውዲዎስ ሃረር ላይ ዘምተው በጦርነቱ ላይ ሞቱ። በዚህ የመከራ ዘመን በርካታ ነዋሪዎች የትውልድ አካባቢያቸውን በመልቀቅና በመሰደድ መቶ ዓመታት ያህል ለሰነበተው የኃይማኖትና የመሰላፋቱ ጦርነት ሰላባ ሆነዋል።

የጉልታዊው ጭቆና ሥርዓት ምረቅ የወለደው የ1966 ዓም የሕዝብ አብዮት አግዚአብሄር አልባ በሆኑ ወታደራዊ ኮሙኒስቶች ሥር ወደቆ ሀገሪቱን ፍዴ ሲያበላ ቆይቶ አስራ ሰባተኛ ዓመቱ ላይ ራሱን አጠፋ። ክርስቲያኖቹና አስላሞቹ ባሳዩት የማይበገር ጽናት ይህ የከህደት ዘመን ተገርሶ 17 ግን ወታደራዊ መኮንኖቹን የተኮተው ወያኔዎች ይበልጡ አግዚአብሄር አልባ ሆነው ከየዲያብሎስ ጉዲትና ግራኝ መሀመድ ባልተናነሰ ሀገሪቱን ለማጥፋት በዘር ክልል ሸንሸነው ለሰለስተኛ ጊዜ ታሪክ የመዘገበው የሕዝብ መከራ አንደገና አውን ሆነ። ወያኔ ኢትዮጵያን አስመልክቶ ፈጽሞ የሌላና የተሳሳተ ትርጉም በመስጠት አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀይ በድል ጊዜዓት የተውለበለበችዋ ባንዲራዋን ሚስቱን ሳይቀር በማገደፍ ጠላትዎቿን ጭምር አስደሰቷል። በአርግጥ በመጀመርያ በየዲያብሎስ ጉዲት ኋላ በግራኝ መሀመድ ያልጠፋች ሀገር በወያኔዎቹ ግፍና ሰቃይት ልትጠፋ ባትችልም አንዱን ለጊዜውም ቢሆን የሕዝቡ አንድነትና ፍቅር አጅግ ፈተና ውስጥ ወድቋል። ኢትዮጵያ ወደቧ ተወስዷል። መረቷ ላባዕዳን ቱጃሮች አየተቸረቸረ ሕዝቡ ቅፍውን አንዲለቅ ተፈርዶታል። በዚህ የሰለስተኛው የጥፋት ዘመን ሃገሪቱን በደማቸው ሞቻትው ድንበሯን አስከብረው ነጻነቷን ያደመቁት አማሮች ልጆቻቸውና የልጅ ልጅ ልጆቻቸው በጠላት ተፈርገው ሕጻናት፣ ወጣት፣ ሸማግሌ፣ አርገት ሳይቀር በበደኛና አርባጉ ጥልቅ ገደሎች ተወርደዋል። ግዱ ቀጥሎ ከደቡብ ኢትዮጵያ ጉራ ፈርዶ ዘን አጅግ በርካታ አማራ አርሶ አደሮች አንዲሁም ከቤንሸጉል ጉሙዝ በርካታ ቁጥር ያላቸው አማሮች አንዲፈናቀሉ ተደርጓል። ይህ የአማራውን ዘር ነጥሎ የማጥፋቱ የወያኔው አኩሪ ዓላማ ነገ ወደ ተቀረት አካባቢዎች ላለመደገሙ አንዳች ሞትና የለም።

ኢትዮጵያውያ ማናቸውንም ስቃይና ግፍ በትእግስት ተቋቁማ አግዚአብሄርን በሕይወታቸው በሚያንጸባርቁት ልጆቹ በመታገዝ ደግሞ ከፍ ትላለች። በአርግጥ በዚህ ግለኝነት በተነሳራባት ስደት አንድ ኑሮ አማራጭ በተቆጠረበት፣ የወገኑ ስቃይ ያልተሰማው ቤተ ሠራው በዝቶ ሠርግና ምላሹ ቅጡን ሲያጣ ብዙዎች ከትግል ቢዘናገም ረቂቁ የአግዚአብሄር ሃይልና የጥቂቶቹ የአግዚአብሄር ሰዎች ልባዊ ጸሎት ኢትዮጵያን ከመፈራረስ ጠብቆ አንድ ብረት ያጸናታል።

የዲያብሎስ ጉዲት ፍጅት፣ የግራኝ መሀመድ ወረራና የወያኔው የዘር ማጥፋቱ ግፍ ሶስቱም ሰቃዎች የተፈጸሙት በናት ጡት ነክሽ ልጆቻቸው ነው። ነብር ቸገንጉርጉርነቱን መለወጥ የሚችል ኃይል አንደሌለ ሁሉ ኢትዮጵያዊውን መልኩን የሚለውጥ፣ አምነቱን የሚያዘን፣ ቅን አመለካከቱን የሚያሻክር፣ ትዕግስቱን የሚያሸንፍ ስነመንግስታዊ ፈሊጦቻቸውን ማጽናት ግን አልቻሉም። በአርግጥ ከባዕዳኑ ወረራ ይልቅ ኢትዮጵያን አጅግ የሚያቆስሏት የቀን ጅቦቹ፣ ከሃዲዎቹና ሆዳሞቹ ለጊዜው ፈተናዋን ያበዙታል።

ወያኔና አሳዳጊው ሸክሊያ ይህን ሁሉ ግፍና ሰቃይ በድፍረት የፈጸሙት ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን ለማጥፋት ቢሆንም አኛ ማጎብደዱን ትተን ግዱን መቀበል ስናቆም አግዚአብሄር ዓላማቸው ከስር ጀምሮ ይንዳል።

ዘላለማዊ ክብር ለኢትዮጵያና ለሕዝቦቿ ይሁን

ኢትዮጵያ አጅቿን ወደ አግዚአብሄር ትዘረጋለች - (መዝሙር 68:31)

ጸሃፊውን በዚህ አድራሻ ማግኘት ትችላላችሁ almazmina@yahoo.com